



### አውስትራሊያ-አቀፍ የሞረሽ ወገን ምክር ቤት ተመሠረተ

• **ዐማራው ከብቻ ሩጫ ወደ ቡድን የእግር ኳስ ጨዋታ ተሸጋገረ፤**

ዐማራው ከኢትዮጵያ ሌላ አገር የሌለው እና በኢትዮጵያዊነቱ አጥብቆ የሚያምን ዜጋ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም የተነሣ ለፖለቲካ ሥልጣን ሲል በቋንቋ ተናጋሪነት ተባብሮ የማይወቅ በመሆኑ፣ ባለፉት ዘመናት፡- በተለይም በቅርብ የግማሽ ምዕተ-ዓመት ጊዜ፣ በዘር የተደራጁ ኃይሎች የጥቃት ዓላማቸው በማድረግ በተናጠል እና በቡድን ሠፊ ጉዳት አድርገውበታል። እነዚህ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ዐማራውን፡- በገዥ መደብነት፣ በጨቋኝ ብሔርነት፣ በነፍጠኝነት፣ በአድጋሪነት፣ በትምክህተኝነት በመፈረጅ፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ታሪክ «ተፈጠሩ» ለሚባሉት ችግሮች ሁሉ ዐማራውን ብቸኛ ተጠያቂ አድርገውታል። በተቃራኒው ግን ዐማራው ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ላይረሱበት የዘር ማጥፋት እና የዘር ማፅዳት ድርጊት በዐማራነቱ በአንድነት ቆሞ መመከት «ዘረኛ ያስብለኛል፣ ኢትዮጵያንም ያፈርሳል» በሚል እሳቤ በቋንቋ ማንነት ዙሪያ ሳይደራጅ መቆየቱ ዕውቀት ነው። እንዲያም ሆኖ፣ በዐማራው በዐማራነቱ ባለመደራጀቱ ለተናጠል እና ለቡድን ጥቃት ተጋልጧል፤ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዐማሮች በግፍ መገደላቸው እና ለዘመናት ከኖሩባቸው አካባቢዎች መፈናቀላቸውም በግልጽ ይታወቃል። ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ከዚህም አልፎ፣ የዐማራውን ኢትዮጵያዊነት ክደው እጅግ አሳቀው እና አረመኔያዊ ድርጊቶችን ፈፀመዋል፤ በመፈፀምም ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህም ድርጊቶች አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ «የዐማራ ክልል» ብለው ከከለሉት አካባቢ በስተቀረ ከዐማራ የፀዳ አካባቢ መፍጠር መሆኑ የአደባባይ ሚሥጢር ነው። በተለይ ደግሞ ባለፉት ፳፫ ዓመታት፣ በትግራይ-ወያኔዎች ፈታውራሪነት እና በተባባሪዎቻቸው አማካይነት፣ ከሰማሌ፣ ከአሮሚያ፣ ከአፋር፣ ከደቡብ እና ከቤንሻንጉል-ጉሙዝ ክልሎች ዐማራው በግፍ እና በግፍ ቤት ንብረቱን እየተቀማ መባረሩ አይዘነጋም። አሁንም ቢሆን ዐማራውን የማባረሩ እና የማፈናቀሉ ድርጊት አልቆመም። ሠሞኑን እንኳን በአሮሚያ ክልል፣ በምዕራብ ሸዋ ዞን፣ አምቦ ዳኖ ወረዳ ይኖሩ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዐማሮች ቤት ንብረታቸውን ተነጥቀው መባረራቸውን የዓለም መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።

የዐማራው በግፍ እና በግፍ መጨፍጨፍ እና መፈናቀል ያስቆጫቸው ዐማሮች፣ ዐማራውን ብሎም ኢትዮጵያን ከፈጽሞ ጥፋት መታደግ የሚቻለው፣ «ኢትዮጵያዊ ነኝ» የሚለው ወገን ሲደራጅ እና ጥቃቱን ሲመክት ብቻ እንደሆነ የጋራ ግንዛቤ ላይ ደርሶታል። በዚህም መሠረት እኒህ ዐማሮች ከአንድ ዓመት በፊት «ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት» የተሰኘ የሲቪክ ድርጅት መሥርተው በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ሞረሽ ወገን በመስከረም ወር ፪ሺህ፯ ዓ.ም. በአሜሪካን አገር በዋሽንግተን ዲሲ ከተመሠረተ በኋላ በየአካጉራቱ ቅርንጫፎቹን በማደራጀት ሥራ ላይ ተጠምዷል። በቅርቡም የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ተክሌ የሻው፣ በአውስትራሊያ የሚኖሩ የዐማራው ነገድ አባሎችን በድርጅቱ ዙሪያ ለማሰባሰብ በተለያዩ ግዛቶች በመዘዋወር መሠረታዊ ማኅበሮች ማደራጀታቸውን ከዚህ በፊት ባወጣናቸው ሦስት ተከታታይ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ማስታወቃችን አይዘነጋም (ቅፅ ፪ ቁጥር ፲፪፣ ፲፫ እና ፲፬ ይመልከቱ)። የድርጅቱ ሊቀመንበር የአውስትራሊያ ተልዕኮ ማጠናቀቂያ የሆነው ተግባር አውስትራሊያ-አቀፍ የሆነ የሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት ምክር ቤት ማደራጀት ነበር። በመሆኑም ረቡዕ መጋቢት ፳፬ ቀን ፪ሺህ፯ ዓ.ም. (Wednesday April 2, 2014) በጋራ የስልክ ጥሪ (teleconference) በመጠቀም በተደረገ ስብሰባ የአውስትራሊያ-አቀፍ የሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት ብሔራዊ ኮሚቴ ተመሥርቷል። ብሔራዊ ኮሚቴው የተዋቀረው ከየመሠረታዊ ማኅበሮቹ በተወከሉ ፳(ሃያ) የምክር ቤት አባሎች በተገኙበት ጉባኤ ሲሆን፣ ከእነዚህ መካከል ምክር ቤቱን የሚመሩ ፱(ዘጠኝ) የሥራ አስፈጻሚ እንዲሁም ፫(ሦስት) የቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴ አባሎች ተመርጠዋል።

በጉባኤው ላይ የምክር ቤቱ አባሎች ባደረጉት ውይይት፣ እስከ ዛሬ ድረስ ዐማራው በኢትዮጵያነቱ የሚመካ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት እና ነፃነት ተጠብቆ መዝለቅም ያልከፈለው የመስዋዕትነት ዓይነት አለመኖሩን አውስተዋል። ወደፊትም ይህን ሚናውን በላቀ ደረጃ መወጣት የሚችለው በቅድሚያ የነገዱ ተወላጆች ኅልውና ሲጠበቅ መሆኑን በአፅንዖት አስገንዝበዋል። ስለሆነም የዐማራው ተወላጆች በነገዳቸው ማንነት ዙሪያ የተሰባሰቡት፣ የዐማራው ጠላቶች እንደሚያወናብዱት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሳይሆን፣ ኢትዮጵያን ከጥፋት ለመታደግ ዐማራው እንደ ሯጭ በተናጠል ብቻውን ከሚማስገን፣ የጨዋታውን ስልት ወደ ቡድን የእግር ኳስ ጨዋታ ዓይነት መለወጡ ተገቢ መሆኑን አምነውበታል።

አቶ ተክሌ የሻው በምክር ቤቱ ስብሰባ መዝጊያ ሥነሥርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር፣ ሰላምና አንድነት ከቤተሰብ እንደሚጀምር ጠቁመው፣ ዐማራውን ከጥፋት ለመታደግ የሚደረገው ጥረት ስኬታማ የሚሆነው፣ በቅድሚያ ሁሉም የምክር ቤቱ አባሎች ሰምና ፈትል ሲሆኑ፣ እንዲሁም የውስጥ ድርጅታዊ ሰላማቸው ሲረጋገጥ እና አንድነታቸው ሲጠብቅ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ በመካከላቸው ነፋስ እንዳይገባ አስገንዝበዋል። አያይዘውም ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባውን በአስቸኳይ

በመጥራት፣ እያንዳንዱ የመምሪያ ኃላፊ የተሰጠውን ኃላፊነት በብቃት ሊወጣ የሚያስችለውን የሥራ ዕቅድ ነድፎ በ፮(ስድስት) ወሮች ውስጥ ሊሠሩ የሚገቡቸውን ሥራዎች ምክር ቤቱ ተወያይቶ በማጽደቅ ወደ ተግባር እንዲገባ አሳስቦታል። የምክር ቤቱ የቅርብ ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎችም፡- የድርጅቱን ፕሮግራም ማስተዋወቅ፣ መተንተን፣ ማሰራጨት እና ወደ ተግባር እንዲለወጥ መጣር ሊሆኑ እንደሚገባ አስገንዝቦታል። እኒህን በማከናወንም ዋናዎቹን ግቦች ወደማሳካት፣ ማለትም፡- ዐማራውን በስፋት ማደራጀት፣ በዐማራው ላይ ስለተፈፀሙ ግፎች መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ አስተማማኝ የገንዘብ ምንጮችን ማጥናት እና ተግባራዊ ወደ ማድረግ መሸጋገር እንደሚቻል አቶ ተክሌ አስረድተዋል። የድርጅቱ ሊቀመንበር የአውስትራሊያ ተልዕኳቸውን አጠናቀው ወደ ኒውዝላንድ አቅንተዋል።

ከአቶ ተክሌ የሻው የአውስትራሊያ ተልዕኮ መገንዘብ የሚቻለው ትልቁ ቁምነገር «ዐማራው በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ እንጂ በዐማራነቱ አይደራጅም» የሚሉት ፈሊጥ ጊዜ ያለፈበት ፊደል መሆኑን ነው።

**ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደግ!**

**ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!**

**ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!**